

የትግሬ ወያኔ አገዛዝ በአማራ ክልል ከ50 ሺህ 200 በላይ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ አደረገ!

የትግሬ ወያኔ መንግስት ከ50 ሺህ 200 በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ ያደረገው “ህጋዊ አይደላችሁ” በሚል ሽፋን ነው።

ህጋዊ ያልሆኑ ነጋዴዎች በአማራ ክልል ብቻ የሚገኙ ይመስል የትግሬ ወያኔ መንግስት ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራን ህዝብ በመለየት በኢኮኖሚ ደሃ የሆነ ህዝብ ለመፍጠር የማጥቃትና የማደሃየት ተግባርን ቀጥሎበታል።

እነዚህ ከ50 ሺህ በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ እንዲሆኑ የተደረጉት በአማራ ክልል ተሰግሰገው የሚገኙትን የትግሬይ ተወላጆች እና ነጋዴዎች ብቻ የንግዱን ዘር እንዲቆጣጠሩት ለማድረግ ታሰቦ የተሰራ እንጅ እውን እነዚህ የአማራ ነጋዴዎች ህጋዊ ሳይሆኑ ቀርተው አይደለም።

የትግሬ ወያኔ መንግስት ከ50 ሺህ በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ በማድረግ በሚልየን የሚቆጠሩና ከዚህ የንግድ ስራቸው በሚያገኙት ገቢ ይተዳደሩ የነበሩትን የአማራ ቤተሰቦች በአንድ ቀን ብቻ ወደ ችግርና ድህነት አርንቋ ውስጥ ከቷቸዋል። እጅግ በጣም ያሳዘናል!!

በኢዜአ ይህን አስመልክቶ የዘገበውን ከዚህ በታች ያንብቡ።

በአማራ ክልል በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ 50 ሺህ 200 ነጋዴዎች ተቀጡ ባህርዳር የካቲት 17/2010

በአማራ ክልል በግማሽ ዓመቱ ከንግድ ህግ ውጭ ሲንቀሳቀሱ በተገኙ 50 ሺህ 200 ነጋዴዎች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርመጃ መውሰዱን የክልሉ ንግድ ኢንዱስትሪና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። በቢሮው የኢንዱስትሪና ሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ ወርቁ ያየህ ለኢዜአ እንዳሉት ነጋዴዎቹ በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ቤት ለቤት በተካሄደ ክትትልና ቁጥጥር ነው ።

እርምጃ ከተወሰደባቸው ነጋዴዎች መካከል 18 ሺህ 900ዎቹ ንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሲሰሩ የተገኙ ናቸው።

ቀሪዎቹ ነጋዴዎች በዓድ ነገር ቀላቅሎ በመሸጥ፣ ለሸጡት እቃ ደረሰኝ አለመቁረጥ፣ የዋጋ ዝርዝር አለመለጠፍ ፣ ሳያሳውቁ ተጨማሪ ቅርንጫፍ መክፈት፣ ንግድ ፈቃድ አለማደስና መሰል ጥፋቶች የተገኙባቸው መሆናቸውን ጠቅሰዋል ።

በነጋዴዎቹ የጥፋት አይነትና መጠን መሰረት 109 የንግድ ድርጅቶች የንግድ ፈቃድ ሲሰረዙ፣ በ4ሺህ 220 ድርጅቶች ላይ እገዳ መጣሉን ተናግረዋል ።

እንዲሁም 11 ሺህ ድርጅቶች ላይ የማሸግና ቀሪዎቹ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እርምጃ መውሰዱን አውስተዋል።

የጎላ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ሲያካሄዱ በተገኙና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ክስ ከተመሰረተባቸው 279 ድርጅቶች ውስጥ 138ቱ ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል ።

በውሳኔው መሰረት የድርጅቶቹ ባለቤቶች ከሦስት ወር እስከ አራት ዓመት በሚደርስ እስራትና እስከ 120 ሺህ ብር ገንዘብ መቀጣታቸውን አቶ ወርቁ ገልጸዋል ።

በተደረገው ክትትልና እርምጃ 34 ሺህ ድርጅቶች ህጋዊ መንገዱን ተከትለውና አስተካክለው መሰራት መጀመራቸውን ጠቁመዋል።

በተጓዳኝም በመንግስት ድጎማ ለህብረተሰቡ የሚቀርቡ መሰረታዊ ሸቀጦችን ለመከላከል በተደረገው ጥረት 90 ሺህ ሊትር ዘይት፣ 600 ኩንታል ስኳር፣ 18 ሺህ ሊትር ነዳጅና 200 ኩንታል ዱቄት በህገወጥ መንገድ ሲጓጓዝ መያዙን ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።

እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴን ለመከላከል እየተደረገ ያለው የክትትልና የቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ።

በክልሉ ከ350 ሺህ በላይ የፀና የንግድ ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች እንዳሉ ታውቋል።